



ለኢትዮጵያ አዲስ ገቢ የእብራይስጥ (የ"ኡልፓን") ተማሪዎች

በትምህርት ሚኒስቴር የጎልማሶች ትምህርት የእብራይስጥ ቋንቋ ትምህርት ክፍል እንኳን ደህና መጣችሁ። ወደ እኛ በመምጣታችሁ ፍሪያማ ትምህርት ይሁንላችሁ በማለት እንባርካችኋለን።

የእብራይስጥ ቋንቋ ትምህርት አላማ በእብራይስጥ ቋንቋ በእስራኤል የዕለት ተዕለት ተግባራችሁ፤ በተለያዩ ሁኔታዎችና በሥራ፤ በህብረተሰቡና በባህሉ መስኮች መዋህድ እድላችሁ ለመርዳት የቋንቋውን ዕውቀት ማስገባት ነው።



እንኳን ደህና
መጣችሁ
סיבוב סיכור

የ”ኡልፓኑ” ትምህርት

የ”ኡልፓኑ” ትምህርት ፕሮግራም፣ የ”ኡልፓኑ” ትምህርት መምህራንና ኃላፊዎች በትምህርት ሚኒስቴር የጎልማሶች ትምህርት ክፍል ኃላፊነት ሥር ውስጥ ናቸው። የ”ኡልፓኑ” መምህራን የአብራይስጥ ቋንቋ ሁለተኛ ቋንቋ ለሆነው ሁሉ በማስተማር በልምድና በሙያው የተካኑ ናቸው። የጎልማሶች ትምህርት ክፍልም የማስተማር ስልጠናና ድጋፍ ይሰጣል። ከእነዚህም መምህራን ውስጥም ከኢትዮጵያ ሕብረተሰብ አካል የሆኑ መምህራን ይገኙበታል።

የ”ኡልፓኑ” ትምህርት የሚሰጠው ለ10 ወር ያህል ሲሆን፣ በአጠቃላይ 1000 የትምህርት ሰዓት ነው። በዚህም ወቅት በተደረገላችሁ የደረጃ ማጣሪያ ፈተና መሠረት በሦስት ደረጃዎች ኮርሱ ይሠጣል።

የትምህርቱ ፕሮግራም የተመሠረተው በሁሉም የቋንቋው ክፍሎች ሲሆን በተለይ የንግግርን ክፍል ልዩ ትኩረት መስጠት ነው። መምህራንም የሚያስተምሩት በተለያዩ መንገዶች ሲሆን በድጅታል (በኮምፒዩተር) መጠቀም ጭምር ነው።

<http://ae.lms.education.gov.il>

በትምህርቱ ወቅትም የትምህርቱን ስኬታማነት ለመገምገምና ለማሻሻል ፈተናዎችና ሙከራዎች ይሠጣሉ።

በትምህርቱ የወቅቱ አጋማሽና መጨረሻ ላይ 4 ፈተናዎች ይሰጣል።

አጋማሽ ፈተና፡ አገር አቀፍ ሲሆን በፀ-ሁፍና በንግግር ነው።

የመጨረሻው ፈተና፡ አገር አቀፍ ሲሆን በፀ-ሁፍና በንግግር ነው።

ለፈተናው የሚቀርበው ተማሪ ከትምህርት ጊዜው ውስጥ ቢያንስ 80% የተገኘ ለአጋማሹና ለመጨረሻው ፈተና መቅረብ ይችላል።

“ሰርትፍኬት”

የ”ኡልፓኑ” ጊዜ ሲጠናቀቅ የተማራችሁበት የጽ-ሁፍና የንግግር ደረጃና ውጤቱ የተፃፈበት “ሰርትፍኬት” ትቀበላላችሁ። በተጨማሪ በ”ኡልፓኑ” የተሳተፋችሁበት ፍቃድ ትቀበላላችሁ።

“ሰርትፍኬት” የሚሰጠው በአጋማሹና በመጨረሻው የፀ-ሁፍና የንግግር ፈተና የቀረበ ተማሪ ብቻ ነው።

ልብ በሉ፡- የሚሰጠው ፍቃድ የሕዝብ አገልግሎት በሚሰጡ መስሪያ ቤቶች የጦረታ የሥራ ዘመን ለማግኘት ዕውቅና አለው። የበለጠ መረጃ በትምህርት ሚኒስቴር የጎልማሶች ትምህርት ክፍል ድህረ ገጽ ማግኘት ይቻላል።

<http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/AdultEducation>

የተማሪው ግዴታ

- በትምህርት ሰዓት ጊዜ መገኘት
- መሉ ተሳትፎ
- የሚሠጠውን የክፍልም ሆነ የቤት ሥራ ማሟላት
- በፈተናው ብቁ ሆኖ መገኘት

በትምህርታችሁና በእስራኤል አገር ኑሯችሁ የተሳካ እንዲሆን በልካም ዕድል እንመኛለን።



ለጀማሪዎች ስርዓተ-ትምህርት

በዚህ ደረጃ የእብራይስጡን ቋንቋ መሠረት ትገብያላችሁ

ንግግር

በትውውቅ፣ በቤተሰብና በትምህርት፣ ቦታንና ጊዜን ማውቅና መረዳት፣ ጉዞ፣ ጤና፣ ገቢያና መኖሪያን ባስመለከቱ ርዕስ ላይ የግልና የጠቅላላ ጥያቄዎችን መረዳትና መልስ መስጠት።

የተለያዩ ገለጻዎችን መጠቀም፡ አንድን ነገር መጠየቅን፣ መረጃ መጠየቅን፣ ምስጋና፣ ይቅርታ፣ ቡራኬና ምኞት መግለፅ፣ መጋበዝ (የሆነ ነገር ማዘዝ)፣ አቤቱታ ማቅረብ፣ የውይይት መክፈቻና መዝጊያ ትማራላችሁ።

ንባብና ፀሁፍ

መሠረታዊ የሆነ የንባብና የፀሁፍ ዕውቀትን መገብደት

የሰሙትንና የአዩትን መረዳት

መመሪያን፣ ውይይትና የተቀረፀ ታሪክ፣ ግጥሞችን፣ መልክቶችን፣ ፊልሞችን መረዳት ናቸው።

ፀሁፍ

ቀለል ያሉ ፎርሞችን መሙላት

ለመደበኛ ደረጃ ስርዓተ-ትምህርት

በዚህ ደረጃ የእብራይስጡን ቋንቋ መሠረት ትገብያላችሁ ስሞችን፣ ያሁን ጊዜ፣ ያለፈ ጊዜና የወደፊት ጊዜዎችን ግሦችን፣ የቁጥር ስምና የተለያዩ ዓርፍተ ነገሮችን ትማራላችሁ።

ንግግር

በትውውቅ፣ በቤተሰብና በትምህርት፣ ቦታንና ጊዜን ማውቅና መረዳት፣ ጉዞ፣ ጤና፣ ገቢያና መኖሪያን ባስመለከቱ ርዕስ ላይ አጭር ውይይቶች ትማራላችሁ።

የተለያዩ ገለጻዎችን መጠቀም፡ አንድን ነገር መጠየቅን፣ መረጃ መጠየቅን፣ ምስጋና፣ ይቅርታ፣ ሃሳብን መግለፅ፣ አዲስ ሃሳብ ማቅረብ ቡራኬና ምኞት መግለፅ፣ መጋበዝ (የሆነ ነገር ማዘዝ)፣ አቤቱታ ማቅረብ፣ የውይይት መክፈቻና መዝጊያ ትማራላችሁ።

የተለያዩ ምንባቦችን አንብቦ መረዳት

ውይይት፣ አጭር ታሪኮችን፣ መረጃዎችን፣ አጭር መልክቶችን፣ ፎርሞችን፣ የምኞት መግለጫዎችን መረዳት።

የሰሙትንና የአዩትን መረዳት

መመሪያን፣ ውይይትና የተቀረፀ ታሪክ፣ ግጥሞችን፣ መልክቶችን፣ መረጃዎችን፣ ዜናዎችን፣ የአየር ፀባይ ትንቢቶችን፣ ፊልሞችን፣ ቀለል ባለ እብራይስጥ የቴሌቪዥን ስርጭቶችን መረዳት ናቸው።

ፀሁፍ

አጭር መልክቶችን፣ ፎርሞችን መሙላት፣ የምኞት መግለጫዎችንና አጭር ታሪኮችን መጻፍ

ደረጃቸው ከፍ ላሉ ስርዓተ-ትምህርት

በዚህ ደረጃ የአብራይስጡን ቋንቋ መሠረት ትገባላችሁ፤ እንዲሁም የቋንቋ ዕውቀታችሁን ታሰፋላችሁ።

ስሞችን፣ ያሁን ጊዜ፣ ያለፈ ጊዜና የወደፊት ጊዜዎችን ግሦችን፣ የቁጥር ስምና የተለያዩ ዓርፍተ ነገሮችን ትማራላችሁ።

ንግግር

በትውውቅ፣ በቤተሰብና በትምህርት፣ በታንና ጊዜን ማውቅና መረዳት፣ ጉዞ፣ ጤና፣ ገቢያና መኖሪያን፣ የቡድን መገናኛ አገልግሎቶችን፣ የባንክ አገልግሎቶችን፣ ሥራን ዕለታዊ ክስተት አዘል ዜናዎችን፣ ታዋቂ ሰዎችን፣ በታዎችን በተመለከተ ትማራላችሁ።

የተለያዩ ገለጻዎችን መጠቀም፣ አንድን ነገር መጠየቅን፣ መረጃ መጠየቅን፣ ምስጋና፣ ይቅርታ፣ በጋበዝ (የሆነ ነገር ማዘዝ)፣ ሃሳብን መግለፅ፣ አዲስ ሃሳብ ማቅረብ፣ ቡራኬና ምኞት መግለፅ፣ መግሳት፣ ማበረታታትን፣ አቤቱታ ማቅረብ፣ ሃሳብን መቀበልና ውድቅ ማደረግ፣ የውይይት መክፈቻና መዝጊያ ትማራላችሁ።



የተለያዩ ምንባቦችን አንብቦ መረዳት

ውይይት፣ ታሪኮችን፣ መረጃዎችን፣ ግጥሞችን፣ አጭር መልክቶችን፣ ፎርሞችን፣ ደረሰኞችን፣ ማስታወቂያዎችን፣ ደብዳቤዎችን፣ የግብዣ(የጥሪ) ወረቀቶችን፣ የምኞት መግለጫዎችን፣ መልክቶችንና ከጋዜጣ የተወሰዱ ፀ-ሁፎችን መረዳት ናቸው።

የሰሙትንና የአዩትን መረዳት

ውይይትና የተቀረፀ ታሪክ፣ ግጥሞችንና እስራኤላዊ መዝሙሮችን፣ መመሪያዎችን፣ መልክቶችን፣ መረጃዎችን፣ የተቀረፁ ዜናዎችን፣ የአየር ፀባይ ትንቢያዎችን፣ ማስታወቂያዎች ፊልሞችን፣ ቀለል ባለ እብራይስጥ የቴሌቪዥን ስርጭቶችን መረዳት ናቸው።

ፀ-ሁፍ

አጭር መልክቶችን፣ ታሪኮችን፣ አጭር ደብዳቤ፣ ፎርሞችን መሙላት፣ ማስታወቂያ፣ ታሪኮችን፣ የግብዣ(የጥሪ)፣ የምኞት መግለጫዎችንና አንድን ነገር በአጭሩ ገለጻ መጻፍ ናቸው።

